

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
ለጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት
አዲስ አበባ

ጉዳዩ :- የፌዴራል የተቀናጀ የመሠረተ ልማቶች ማስተባበሪያ ኤጀንሲ
የ2009 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት ይመለከታል፤

በርዕሱ የተጠቀሰውን ኤጀንሲ የአዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 10 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና 6 ገጽ የሂሳብ መግለጫዎች በድምሩ 16 ገጽ ከዚህ ደብዳቤ ጋር አያይዘን የላክን መሆኑን እንገልጻለን።

ከማክበር ሰላምታ ጋር!

ሰለሞን መብራቱ

የልማትና ማኅበራዊ መሥሪያ ቤቶች

የአዲት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

ግልባጭ ፣

ለፌዴራል የተቀናጀ የመሠረተ ልማቶች ማስተባበሪያ ኤጀንሲ
(ከ16 ገጽ አባሪ ጋር)

አዲስ አበባ

ለተወካዮች ምክር ቤት የተላከው የሂሳብ መግለጫዎችን አይጨምርም፡፡



**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት
የፌዴራል የተቀናጀ የመሠረተ ልማቶች ማስተባበሪያ ኤጀንሲ**

**የ2009 በጀት ዓመት ሂሳብ
አዲት ሪፖርት**

**መጋቢት 2010 ዓ.ም
አዲስ አበባ**

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ

በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት

የፌዴራል የተቀናጀ የመሠረተ ልማቶች ማስተባበሪያ ኤጀንሲ

የ2009 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የፌዴራል የተቀናጀ የመሠረተ ልማቶች ማስተባበሪያ ኤጀንሲ የተመደበለትን የመደበኛ በጀት በፋይናንስ አዋጁ፣ ደንቡ እና በተከታታይ በወጡ መመሪያዎች መሰረት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሰረት መያዙንና የመንግሥት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ ከዚህ ሪፖርት ጋር የተያያዙትን የ2009 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የፌዴራል የተቀናጀ የመሠረተ ልማቶች ማስተባበሪያ ኤጀንሲ ሥራ አመራር ሲሆን፤ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መሥሪያ ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመሥሪያ ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የዓለም አቀፍ አዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግና የዋና አዲተር መሥሪያ ቤትን የአዲት ሥልት በመከተል ነው።

እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ ማረጋገጫ (የአዲት አስተያየት) ለመስጠት ያስችለናል።

ከዚህም በተጨማሪ አዲቱ የተዘጋጁት የሂሳብ መግለጫዎች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦች እና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይይዛል።

የሂሳብ መግለጫዎች ጉልህ ከሆኑ መዛባቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃ፣ አጥጋቢ ማረጋገጫና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል። አስተያየት ላይ ለመድረስ በሂሳብ መግለጫዎች ላይ ያለውን የመረጃ አቀራረብ አጠቃላይ ብቃት

ገምግመናል። ይሁን እንጂ በሪፖርቱ ላይ ከተመለከቱት የአሰራርም ይሁን የሂሳብ አያያዝ ድክመቶች በተጨማሪ ሌሎች ድክመቶች ወይም ስህተቶች ሊኖሩ የሚችሉ ከመሆኑም በላይ የሂሳብ መግለጫውን ለማዘጋጀት የተዘረጉትን የውስጥ ቁጥጥርና ሌሎች ድክመቶችን ሙሉ በሙሉ ሊያሳይ አይችልም። ለኦዲቱ ሥራ መሰረት የሆኑት ኤጀንሲው ያቀረባቸው የሂሳብ መግለጫዎች፣ መዛግብት፣ ደጋፊ ማስረጃዎች እንዲሁም በኤጀንሲው ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው።

ኦዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን ወስዶ በጥልቀትና በዝርዝር ኦዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት በኤጀንሲው የተዘጋጁ የሂሳብ መግለጫዎች፡-

- ◆ የሂሳብ ማመዛዘኛ፤
- ◆ የገቢ ሂሳብ ሪፖርት፤
- ◆ የመደበኛ ወጪ ሂሳብ ሪፖርት፤
- ◆ የተሰብሳቢ ሂሳብ ሪፖርት፤
- ◆ የተከፋይ ሂሳብ ሪፖርት፤
- ◆ የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፤

ከዚህ የኦዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

የፌዴራል የተቀናጀ የመሠረተ ልማቶች ማስተባበሪያ ኤጀንሲ የ2009 የሂሳብ መግለጫዎች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁና፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፣ ደንብና መመሪያን ጠብቆ የተከናወነ መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፡-

1. የፌዴራል የተቀናጀ መሠረተ ልማቶች ማስተባበሪያ ኤጀንሲ ነሐሴ 3 ቀን 2008 ዓ.ም በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ባወጣው የቢሮ ኪራይ ማስታወቂያ መሰረት ሶስት ተወዳዳሪዎች ለቴክኒካል ግምገማ እንዲቀርቡ የተደረገ ሲሆን፤ በተዘጋጀው የቴክኒካል ግምገማ ከ80% በላይ ያመጡ ተወዳዳሪዎች ብቻ ለፋይናንሻል ግምገማ እንደሚያልፉ በተቀመጠው መስፈርት መሰረት አቶ ሰለሞን ሹፌር የተባሉት ተጫራች የቴክኒካል ግምገማውን በብቸኝነት በማሸነፋቸው በአቀረቡት የመጫረቻ ዋጋ መሰረት በየዓመቱ በካሪ ሜትር

ዋጋው ላይ 5% ጭማሪ እየተደረገ ለአምስት ዓመት የተጨማሪ እሴት ታክስን ጨምሮ ባቀረቡት ዋጋ ብር 43,921,920.00 መሰረት ከኤጀንሲው ጋር ጳጉሜ 3/2008 ዓ.ም ውል ተፈርጏል። ከመስከረም 2009 ዓም አስከ ሰኔ 2009 ዓ.ም ድረስ ያለው የአሥር ወራት የቤት ኪራይ ክፍያም የተጨማሪ እሴት ታክስን ጨምሮ ብር 6,624,000.00 ተፈጽሟል። ሆኖም የጨረታው ሂደት አግባብነት ሲጣራ፡-

1.1. በግዥ አዋጅ ቁጥር 649/2001 አንቀጽ 8(ለ) መሰረት እንዲሁም በግዥ መመሪያው ክፍል 2 አንቀጽ 5(10) መሰረት የመሥሪያ ቤቱ ኃላፊ ውስብስብ ለሆኑ እና ዝርዝር የቴክኒክ ግምገማ ለሚፈልጉ ግዥዎች ጊዚያዊ ገምጋሚ ኮሚቴ ማቋቋም እንደሚችል በተደነገገው መሰረት የቢሮ ኪራይ ጨረታውን ሂደት የሚገመግም 3 አባላት ያሉት ኮሚቴ ተቋቁሞ ግምገማውን ለማከናወኑ እና የኮሚቴው አባላት በቴክኒካልና በፋይናንሻል ውጤቱ ላይ የሚስማሙ ለመሆኑ የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ነሐሴ 17 ቀን 2008 ዓ.ም ለኮሚቴው አባላት በጻፉት ደብዳቤ ላይ በፈርማቸው አረጋግጠዋል። በግዥ አዋጅ ቁጥር 649/2001 አንቀጽ 8(ለ) መሰረት እንዲሁም በግዥ መመሪያው ክፍል 2 አንቀጽ 5(4) የግዥ አጽዳቂ ኮሚቴ እንዲቋቋም ባለመደረጉ በግዥ ገምጋሚ ኮሚቴው የተከናወነውን ግምገማ የኤጀንሲው ኃላፊ ያጸደቁት መሆኑ፤

1.2. ሰኔ 2002 ዓም በወጣው የግዥ አፈጻጸም መመሪያ ክፍል አራት አንቀጽ 16.5 መሰረት በኤጀንሲው የቴክኒክ ፍላጎት መግለጫ ተዘጋጅቶ ተጫራቾች የቴክኒካል መስፈርቱን ሞልተው አቅርበዋል። ሆኖም የቴክኒካል ግምገማው ሲደረግ ሁለቱ ተጫራቾች ዶ/ር ገ/እግዚሐብሄር አለበል ህንጻ እና ዘሪሁን ደስታ ኢንተርፕራይዝ በተራ ቁጥር 1 እና 2 እንዲሁም በተራ ቁጥር 3 ከተመለከቱት ዝርዝር የመገምገሚያ መስፈርቶች ውስጥ የመጨረሻውን የመገምገሚያ ነጥብ ሳይጨምር አሸናፊ ከሆኑት ተጫራቾች የተሻለና ተቀራራቢ የሆነ ውጤት ያመጡ ቢሆንም በተራ ቁጥር 3 ከተመለከቱት ዝርዝር መገምገሚያ መስፈርቶች ውስጥ ቢያንስ 20 የኤጀንሲውን መኪኖች ማስተናገድ የሚችል ፓርኪንግ ያለው ለሚለው ለመጨረሻው መገምገሚያ መስፈርት ከተቀመጠው 15% አሸናፊው ተጫራች 15% ሲሰጣቸው ለሁለቱ በቴክኒካል መስፈርቱ ለወደቁት ተጫራቾች ግን 0% ሊሰጥ ችሏል። ነገር ግን ሁለቱም ተጫራቾች ሞልተው ባቀረቡት

የቴክኒካል መስፈርት ላይ ይህን እንደሚያሟሉ የገለጹ ከመሆኑም በተጨማሪ በአዲቱ ወቅት በአደረግነው ማጣራት ሁለቱም ተጫራቾች በቂ የመኪና ማቆሚያ ቦታ እንዳላቸው ለመገንዘብ ተችሏል። ነገር ግን ለፋይናንሻል ግምገማው እንዳያልፉ የተደረጉ መሆኑ፤

1.3. በግዥ መመሪያው ክፍል 4 አንቀጽ 16.18.3 መሰረት ጨረታው በሁለት ኤንቨሎፖች እንዲቀርብ የተጠየቀ ሲሆን፤ የቴክኒክ ግምገማ ተደርጎ የተገኘው ውጤት ሥልጣን በተሰጠው አካል ከጸደቀ በኋላ ወጤቱ በጨረታው ለተሳተፉ ተጫራቾች በሙሉ በተመሳሳይ ጊዜ በጽሁፍ መገለጽ እንዳለበት እና በተለይም የቴክኒክ ግምገማውን ላላለፉት ተጫራቾች የሚጻፈው ደብዳቤ በጨረታው የተሸነፉበትን ምክንያት የሚገልጽ መሆን እንዳለበት ተመልክቷል። ሆኖም የቴክኒክ ግምገማውን ላላለፉት ተጫራቾች የተጻፈ ደብዳቤ ካለ እንዲቀርብ ተጠይቆ ሊቀርብ ያልቻለ መሆኑ፤

2. የፌዴራል የተቀናጀ መሠረተ ልማቶች ማስተባበሪያ ኤጀንሲ ነሐሴ 3/2008 ዓ.ም በአዲስ ዘመን ጋዜጣ የቢሮ ኪራይ ማስታወቂያ ያወጣ ሲሆን በማስታወቂያ ከተገለጹት ውስጥ ተጫራቾች በዋንኛነት ሊያሟሏቸው ከሚገባቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ “ህንጻው ጥራቱን ጠብቆ የተሰራና ያለቀለት፤ የፌዴራል የመሰረተ ልማት መሥሪያ ቤቶች (መብራት ኃይል፤ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን፤ ቴሌ) በአካባቢ የሚገኝ፤ በቂ የሆኑ የቢሮ አገልግሎቶች ማለትም እንደ መጻዳጃ ቤት (ለወንድና ለሴት ለየብቻ)፤ ውሃ፤ መብራት፤ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት እና ሌሎችም ያለው መሆን እንዳለበት” ተመልክቷል። ሆኖም፡-

2.1. ከላይ በተራ ቁጥር 1 ከቀረበው ግኝት ለመረዳት እንደተቻለው ጨረታውን ያሸነፉት ግለሰብ በቴክኒካል ግምገማ ብቸኛ አሸናፊ ከሆኑ በኋላ ኤጀንሲው ነሐሴ 1 ቀን 2008 ዓ.ም (እ.ኤ.አ መስከረም 6 ቀን 2016) በደብዳቤ ቁጥር FIDCA/025/16 ለግለሰቡ በጻፈው ደብዳቤ የመስክ ጉብኝት በተደረገበት ወቅት የታዩትን ክፍተቶች በ30 ቀናት ያለምንም ዋጋ ለውጥ ድርጅቱ ራሱ እንዲያስተካከል ካልሆነ ግን ኤጀንሲው ወደ ውል ስምምነት እንደማይገባ የገለጸ ቢሆንም አከራይ ድርጅቱ ምንም አይነት ማስተካከያ ሳያደርግ ኤጀንሲው ነሐሴ

3 ቀን 2008 ዓ.ም (እ.ኤ.አ መስከረም 8 ቀን 2016) የውል ስምምነት ተፈራርሞ የአሥር ወራት የቤት ኪራይ ቅድሚያ ክፍያ የፈጸመ መሆኑ፤

2.2. ኤጀንሲው የተከራየው ህንጻ የተፈለገውን የኤሌክትሪክ ኃይል ያላሟላ በመሆኑና የኢንተርኔት መስመር ዝርጋታው ያልተጠናቀቀ በመሆኑ የኤሌክትሪክ ኃይል ለመጨመር በሚል ብር 615,221.29 በህንጻ አከራዩ በአቶ ሰለሞን ሹፌር ሃብቴ ስም ለመብራት ኃይል ከፍያ የፈጸመ መሆኑ፤

2.3. ኤጀንሲው የኔት ወርክ ዝርጋታውን ለፈጸመው ድርጅት የሚከፈል በሚል ወደ አከራዩ አካውንት ብር 138,000.00 በማዘዋወር ከፍያ የፈጸመ መሆኑ፤

በአጠቃላይ ኤጀንሲው በጨረታ ማስታወቂያ መሰረት መሟላት የሚገባቸው ሁኔታዎች ሳይሟሉ የኪራይ ውል በመፈጸሙ ለተጨማሪ ሥራዎች በድምሩ ብር 753,221.29 አላግባብ ከመንግሥት ካዝና ወጪ እንዲሆን ያደረገ መሆኑ፤

3. ሰኔ 2002 በወጣው የግዥ አዋጅ ቁጥር 649/2001 አንቀጽ 49 እና የግዥ አፈጻጸም መመሪያውን እንደገና ለማሻሻል ታህሳስ 2008 ዓ.ም በወጣው መመሪያ መሰረት ግዥን በውስን ጨረታ መፈጸም የሚቻለው የሚከተሉት ሁኔታዎች ሲሟሉ ብቻ ለመሆኑ ተመልክቷል፡፡ ይኸውም፡-

1. ዕቃው፣ የግንባታ ዘርፍ ሥራው ወይም አገልግሎቱ ከተወሰኑ አቅራቢዎች ብቻ የሚገኝ መሆኑ ሲረጋገጥ፤
2. የግዥው መጠን ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ ከተቀመጠው የገንዘብ መጠን ያልበለጠ ሲሆን፤ ወይም
3. ዝርዝር አፈጻጸሙ በመመሪያው የሚገለጽ ሆኖ በተደጋጋሚ ጨረታ ወጥቶ ተወዳዳሪ ያልተገኘ ሲሆን፤

ለመሆኑ ተመልክቷል፡፡

ስለሆነም በአዋጁ መሰረት በውስን ጨረታ ግዥ ለመፈጸም መሟላት ያለበት በአዋጅ አንቀጽ 49 (1) እና (2) የተመለከቱት ሲሟሉ ብቻ መሆን ይኖርበታል፡፡

በግዥ አዋጁ አንቀጽ 49(3) በተገለጸው መሰረት ደግሞ ግዥን በውስን ጨረታ ለመፈጸም በቅድሚያ ሰኔ 2002 ዓ.ም በወጣው የግዥ አፈጻጸም መመሪያ አንቀጽ

23(4) መሰረት የሚከተሉት ሁኔታዎች በቅደም ተከተል መሟላት ይኖርባቸዋል።
ይኸውም፡-

1. ግዥውን ለመፈጸም የግልጽ ጨረታ ማስታወቂያ ቢያንስ ለሁለት ጊዜያት ወጥቶ ምንም ተጫራች ያልቀረበ ወይም በድጋሚ ቢወጣ የቀረቡት ተጫራቾች በመሥሪያ ቤቱ የተዘጋጀውን የቴክኒክ ፍላጎት ያላሟሉ መሆኑን፤
2. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ የጨረታ ጥሪውን፤ የተጠየቀውን የጨረታ ማስከበሪያ መጠን እና አይነት እንዲሁም ሌላ ማንኛውም ዕጩ ተወዳዳሪዎች ለመሳተፍ እንዳይችሉ የሚገድቡ ሁኔታዎች በአሰራሩ ወይም በጨረታ ማስታወቂያ ሰነዱ ውስጥ አለመኖራቸውን፤
3. የመንግሥት መሥሪያ ቤቱ በመስኩ የተሰማሩት አቅራቢዎች በውስን ጨረታ ግዥው ቢጋበዙ ለመሳተፍ ፍቃደኛ ሊሆኑ እንደሚችሉ ሲያምን፤
4. እስከታቻለ ድረስ በመስኩ የተሰማሩት አቅራቢዎች በግልጽ ጨረታ ለመሳተፍ ፍቃደኛ ያልሆኑበትን ምክንያት በማጣራት ምክንያታቸው ሕጋዊ እና የመንግሥት መሥሪያ ቤቱን ጥቅም ለመጉዳት ያለመሆኑ፤ እንዲሁም
5. በውስን ጨረታ የግዥ ዘዴ መጠቀም የሚቻለው የሚገዛው ዕቃ ጠቅላላ ዋጋ ከብር 1,500,000.00 የማይበልጥ ከሆነና ቢያንስ አምስት ዕጩ ተወዳዳሪዎች ለመጋበዛቸው፤

በቅደም ተከተል መሟላታቸው መረጋገጥ እንዳለባቸው ተመልክቷል። በተጨማሪ በግዥ መመሪያው አንቀጽ 31 መሰረት መደበኛ ያልሆኑ የግዢ ጥያቄዎችን ለማስተናገድ በመመሪያው ላይ የተዘረዘሩትን የግዢ አፈጻጸም ሥርዓቶች መጠበቅ ካልተቻለ ወይም መደበኛ ያልሆነ ግዥ ለመፈጸም ካስፈለገ በቅድሚያ በአዋጁ አንቀጽ 16 ንዑስ አንቀጽ 5 መሰረት የግዥ ኤጀንሲን ማስፈቀድ እንደሚያስፈልግ ተገልጿል። ሆኖም ኤጀንሲው ግልጽ ጨረታ ሳያወጣና በውስን ጨረታ ግዥን ለመፈጸም የተቀመጡት መስፈርቶች ሳይሟሉ እንዲሁም የግዥ ኤጀንሲን ሳያስፈቅድ በብር 2,320,734.72 የፈርኒቸር ዕቃዎች ግዢ በውስን ጨረታ የፈጸመ መሆኑ፤

4. ታህሳስ 14 ቀን 2008 ዓ.ም በቁጥር ሕ/አ/2/59 ሰኔ 2002 ዓ.ም የወጣውን የእቃና የአገልግሎት ግዥ አንዳንድ አንቀጾችን ለማሻሻል በወጣው መመሪያ መሰረት ከብር 200,000.00 በላይ ለሚፈጸሙ የዕቃ ግዥዎች ግልጽ ጨረታ መውጣቱን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ ኤጀንሲው በብር 503,073.92 የፈጸማቸውን የፈርኒቸር እቃዎች ግዥ በግልጽ ጨረታ መፈጸም ሲገባው በዋጋ ማወዳደሪያ የፈጸመ መሆኑ፤
5. ታህሳስ 14 ቀን 2008 ዓ.ም በቁጥር ሕ/አ/2/59 ሰኔ 2002 ዓ.ም የወጣውን የእቃና የአገልግሎት ግዥ አንዳንድ አንቀጾችን ለማሻሻል በወጣውና መመሪያ መሰረት እስከ ብር 200,000.00 ድረስ ለሚፈጸሙ የዕቃ ግዥዎች የዋጋ ማወዳደሪያ መሰብሰቡን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ ኤጀንሲው በብር 100,100.33 ለፈጸማቸው የዕቃ ግዥዎች በመመሪያው መሰረት እስከተቻለ ድረስ ከሶስት ድርጅቶች የዋጋ ማወዳደሪያ መሰብሰብ ሲገባው የዋጋ ማወዳደሪያ ሳይሰበሰብ ግዥውን የፈጸመ መሆኑ፤

ታውቋል።

ከላይ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 5 በዝርዝር በተገለጹት ምክንያቶች በእኛ አስተያየት የኤጀንሲው የሂሳብ መግለጫዎች በበጀት ዓመቱ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2009 ዓ.ም ድረስ የተሰበሰበውን ገቢ የተፈፀመውን ወጪና የበጀት አጠቃቀሙን በአጥጋቢ ሁኔታ አያሳዩም።

ምንም እንኳ ከላይ የተሰጠውን የአዲት አስተያየት የማይቀይረው ቢሆንም፤ ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊሰጣቸው፤ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል።

1. ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገባቸው ጉዳዮች (Emphasis of Matters)

- 1.1. ለኤጀንሲው ለ2009 በጀት ዓመት የተፈቀደው የመደበኛ በጀት አጠቃቀም በየሂሳብ ኮዶቹ ሲታይ ከ10% በላይ ብር 2,980,892.16 ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ፤
- 1.2. ሰኔ 2002 ዓ.ም በወጣው የግዥ አፈጻጸም መመሪያ ክፍል 3 አንቀጽ 8 ቁጥር 1 መሰረት ማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤትና በስሩ የተደራጁ አካላት የታቀዱ የስራ ፕሮግራሞቻቸውን ተግባራዊ ለማድረግ ይችላሉ ዘንድ የሚያስፈልጋቸውን ግዥ በወቅቱ ለመፈጸም የሚያስችል በመርሃ ግብር

የተደገፈ የግዥ ዕቅድ ማዘጋጀት እንዳለባቸውና ዕቅዱ ለግዢ ኤጀንሲ መላክ እንዳለበት ይደነግጋል። ይሁን እንጂ ኤጀንሲው በ2009 በጀት ዓመት የግዥ እቅድ ያላዘጋጀ መሆኑ፤

ታውቋል።

2. ልዩ ሌላ ጉዳዮች (Other Matters)

2.1. የኤጀንሲው የንብረት አስተዳደር በመንግሥት የንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 እና በተጨማሪም ይህንኑ ለማስፈጸም በወጣው የመንግሥት ንብረት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 9/2003 መሰረት የተፈጸመ መሆኑን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፡-

- ☞ በኤጀንሲው ያሉ ቋሚ ንብረቶች ከተገዙበት ጊዜ ጀምሮ ያሉ መረጃዎችን ለእያንዳንዱ ንብረት የታሪክ ማህደር በመክፈት በትክክልና በተሟላ ሁኔታ የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ባዘጋጀው ቅጽ መሠረት ወይም የኤሌክትሮኒክስ መረጃ ሥርዓት በመጠቀም ያልተመዘገበ መሆኑ፤
- ☞ የንብረት ተጠቃሚ ሠራተኞች የንብረት ምዝገባ ካርድ (User Card) ያልተዘጋጀ መሆኑ፤
- ☞ በኤጀንሲው ጥቅም ላይ ለዋሉ ቋሚ ንብረቶች በሙሉ የንብረት መለያ ቁጥር ያልተሰጣቸው መሆኑ፤
- ☞ በንብረት ወጪ ደረሰኝ ዲስክ ቶፕና ላፕቶፖች ወጪ ሲሆኑ የሞዴልና ሴሪያል ቁጥራቸው እንዲሁም ዋጋቸው ያልተገለጸ መሆኑ፤
- ☞ በዕቃ ግምጃ ቤት ለሚገኙ ስቶኮች ስቶክ ካርድና ቢን ካርድ ያልተዘጋጀላቸው መሆኑ፤
- ☞ የሞባይል ካርድ ግዢ ተፈጽሞ በንብረት ገቢ ደረሰኝ (በሞዴል 19) ገቢ ያልተደረጉ ሲሆን እንዲሁም ጥቅም ላይ ሲውሉ በንብረት ወጪ ደረሰኝ (በሞዴል 22) ወጪ ያልተደረገ መሆኑ፤

☞ የነዳጅ ኩፖን ወጪ ሲሆን የንብረት ወጪ ደረሰኝ (ሞዴል 22) ያልተዘጋጀ መሆኑ፤

☞ ለመሥሪያ ቤቱ ሶስት ተሽከርካሪዎች ነዳጅ በሚፈለግበት ወቅት በነዳጅ ወጪ መጠየቂያ ቅጽ ያልተጠየቀ መሆኑ፤

2.2. በኤጀንሲው የሚገኙ ተሽከርካሪዎች ሥምሪት፣ አያያዝና አጠቃቀም በፌዴራል መንግሥት የተሽከርካሪዎች ስምሪትና አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 32/2004 መሰረት መፈጸሙን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፡-

☞ የተሽከርካሪው ርክክብ ከተፈጸመበት ጊዜ ጀምሮ እስኪወገድ ድረስ በኪሎ ሜትር የሚጠቀመውን የነዳጅ ዘይት እና ቅባት ፍጆታ መጠን የጥገና ወጪ የተጓዘው ኪ.ሜ መጠን የጥገና ወጪ በማን ይዞታ ስር እንደነበረ ተመዝግቦ ያልተያዘ መሆኑ፤

☞ ከመንግሥት ተሽከርካሪዎች ምዝገባ አያያዝ ስምሪት እና አጠቃቀም ጋር በተገናኘ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚገባቸው ቅጾች ስራ ያልዋሉ መሆኑ፤

☞ ለመኪና ጥገና ከግምጃ ቤት ወጪ የተደረጉ መለዋወጫዎች በተሽከርካሪው ላይ በትክክል መገጠሙ አግባብነት ባለው ባለሙያ ያልተረጋገጠ መሆኑ፤

☞ ለበላይ ኃላፊዎች እና ለኃላፊዎች ከሚመደቡ ተሽከርካሪዎች በስተቀር እያንዳንዱ ተሽከርካሪ የፈጀው የነዳጅ መጠን ከሸፈነው የኪሎ ሜትር መጠን ጋር እየተመዘገበ ተገቢው ሪፖርት በየወሩ ያልቀረበ መሆኑ፤

2.3. በፌዴራል መንግሥት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 515/1999 አንቀጽ 16/3 መሠረት የቅጥር አፈጻጸም የሚሆን የማወዳደሪያ መስፈርት የተዘጋጀ መሆኑን እና የቅጥርና የዝውውር ሂደቱን አግባብነት ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ ኤጀንሲው የመጀመሪያ ዙር የሰራተኞች ቅጥር ለመፈጸም የካቲት 18 ቀን 2008 ዓ.ም በኢትዮጵያ ሄራልድ ጋዜጣ በወጣው ማስታወቂያ መሠረት ስለቅጥሩ ሁኔታ በተያዘው ቃለ ጉባኤ መሠረት አመልካቾች ባቀረቡት ተፈላጊ የትምህርት ዝግጅት እና የስራ ልምድ መሰረት በኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር

እና ዋና ዳይሬክተሩ ከቀረቡት አመልካቾች መካከል ቅጥሩን ሊፈጽሙ ይችላሉ ብለው ያመኑባቸውን እጩ ተቀጣሪዎች በሰራተኞች የቅጥር ሂደት ላይ እንዲሳተፉ ተደርጓል፡፡ በጽህፈትና በቢሮ አስተዳደር የትምህርት ዘርፍ የተመረቁትን በኮምፒውተር የጽሁፍ፣ የተግባር እና የቃል ጥያቄ ፈተና በመፈተን በቂ ውጤት በማምጣት ያለፉትን ተወዳዳሪዎች ብቻ ተቀጣሪ እንዲሆኑ መደረጉን የቅጥርና የዝውውር ከተፈጸመበት ቃለ ጉባኤ ለመገንዘብ የተቻለ ቢሆንም፡-

- ☞ እጩ ተቀጣሪዎች በሰራተኞች የቅጥር ሂደት ላይ እንዲሳተፉ መደረጉ፤
- ☞ የጽሁፍና የቃል ፈተና ውጤታቸውን የሚሳይ ማስረጃ ለኦዲት ሊቀርብ አለመቻሉ፤
- ☞ ለቅጥርና ለዕድገት የሚሆን የማወዳደሪያ መስፈርት የተዘጋጀ ቢሆንም ለፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ሚኒስቴር ያልተላከ መሆኑ፤

ታውቋል።

የፌዴራል ዋናው አዲተር መሥሪያ ቤት
መጋቢት 2010 ዓ.ም